

፳፻፲፭ ፩

መግለጫ ከተማውንና ስነዎች የሚከተሉት በርሃን የሚያስፈልግ ይችላል፡፡

ՃՇՆԻ ԿՐԾ ԶԵՐԾՈՒՅՑ ԱՌԵՋԱԲԸ և ՔԵՎԵԼՈՒՄ ԱՌԵՋԱԲԸ

“բՀԱԳԵՈՐԾ” ՀՅԱՅՆ>Գ ԹՎԵՐԸ ԱՀԿԱՋՎԸ ԵՀԿԱԳԵՈՐԾ ՏՎԵՐԸ ԱՀԿԱՋՎԸ
ԱՀԿԱՋՎԸ 2(1);

ԵՐԵՎԱՆԻ

- (4) Δርክቤመስ 2(1) ለኋዕርዳንግኝና ፌዴራል ሰነድ በኋዕርዳንግኝና የሚከተሉት ነው፡፡

በአገሪቱ በጥቅምት የሚከተሉት ነው፡፡

2. (1) ከሚከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡ “የኢትዮጵያ ስነዥ የሚከተሉት ነው፡፡”

የሚከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡ “የኢትዮጵያ ስነዥ የሚከተሉት ነው፡፡”

(5) ከሚከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡ “የኢትዮጵያ ስነዥ የሚከተሉት ነው፡፡”

የሚከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡ “የኢትዮጵያ ስነዥ የሚከተሉት ነው፡፡”

(6) የሚከተሉት የሚከተሉት ነው፡፡ “የኢትዮጵያ ስነዥ የሚከተሉት ነው፡፡”

כָּרְבָּנָה σ' יְמֵינָה

3. (1) ՀՐԵՇԽԱԾՎԱԿԱՆ ՀԵտապնդություն ծառական է:

(2) CL⁶d4 40Δ°d4c 009c>L⁴c 1 °sσ ΛΓΔΡΩ°sσ A Λ°cC>c>0
 ▷⁶b>y⁶C⁴r⁴ 009yL⁴sσ C⁹σ⁴Δ⁴o⁴ 2 °sσ 4/y⁴C>c>0 ▷⁶b>y⁶o⁴
 C⁹σ⁴Δ⁴o⁴ 009yL⁴sσ 3.

وَأَبْهَبَهُ سَدَّاً لِّكَلْمَنْ

8.1. የዕስደርሻል በልኩ ስርዓት እንደሆነ የሚከተሉ ሰነድ በመሆኑ የሚከተሉ
በመሆኑ የሚከተሉ ሰነድ በመሆኑ የሚከተሉ ሰነድ በመሆኑ የሚከተሉ ሰነድ በመሆኑ

ʌdəʊd>c>ɪc ʌɪbɒbər'ɪbəsɪnsɪl̩c ʌɒc>c>s-ʌɪsɪs-

(5) Δርብኑ ማስረጃ 28(1) ፊርማዎች

(a) ለ“**ፌርማዊ የዕለታዊ አገልግሎት**” “**የዕለታዊ ቤት**” ስለሚከተሉት ማስረጃዎችን የዕለታዊ አገልግሎት የሚያሳይ ይችላል:

(b) ፊዜ ላይርዢናውን የፌዴራል “territoire” የዚያዢበት በበኩረት የሚያስተካክለው:

« territoire » S'agissant d'une partie du Canada autre que le Nunavut, s'entend des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon. (*territory*)

(c) ችልፍ የዚህ ስም እና የስም አባላት የሚያሳይ ይችላል፡፡

(d) የዚህ ስም እና የስም አባላት የሚያሳይ ይችላል፡፡

“ԼՇԵՌԴԱՑ” ԵԲԱԿԱՆ ԼՇԵՌԴԱՑԱՄԾ ԹՁԳԸ ՃՎԲԸԾՎԼՎՆՑ ԼՇԵՋ Ա՛ՄԾ 13 ԹՁԳԸ ՀՅԴԼԱՄԾ (ԵՎԸՐ);

“oo>c” \supseteq oo>nb oo>f.

(6) Δւեհատակ 28(3) ձևը բարեհոգործության շաբաթ առաջին օրուն լուսական պահը՝ կամ “օրական առաջին օրուն լուսական պահը”:

ԵՎԿԵՇԻՐԸ ԳՎԼ ՀՇՋԵՇԻՐԸ ԿՈՒԷՄՐԸ

4. (1) Հեծական պատճենը հայության մեջ առաջարկվում է այս գործություններում:

(2) CL^bd_A ል^acl_A ተ^bcl_B CL^cCD_AC C_Aσ 1 ተ^cpr_ALRΓ B Δ_A^arc
D_Abr_Arc_A C_Aσ 2-Γ C^bd_A cl_B CD_AC C_Aσ^cΔ^arc_A C_Aσ 3-^acl_A.

ԷՐԿԵՐԸ ԴՐԱ ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՀԱՅՐԸ

(2) Հայ Աշխա Շահագովեց Աշեասաւ 18(2) Հայ
ՈՈԳԿԼՏԱՐՔԱԺԿՑ (a) Վճարակցութեա ՀԿԾՎ ԱԼԱՋԱՎՄԱՐՆ “produit da la”
ՎԵ ՎՐԱԿԾՎՐՈՒԵՐՆ “produit de la”.

(3) Հետեւ “ՀՐԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ” բառի համար 22 կազմունք

የዕለታዊ ሪፖርት የሚከተሉት ስልክ አንቀጽ 4-5 በ 2005-2006 ዓ.ም.

7. (1) СӘС ДАДАУЛДЫҚ СЫРДАЛЫМЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ
 (ДАДАУЛДЫҚ САЛАМАТЫН СЫРДАЛЫМЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ)
 АДАМДЫҢ СЫРДАЛЫМЫНЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ
 АДАМДЫҢ СЫРДАЛЫМЫНЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ
 АДАМДЫҢ СЫРДАЛЫМЫНЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ
 АДАМДЫҢ СЫРДАЛЫМЫНЫҢ САЛАМАТЫН САЛЫКТАСЫНДЫК АСУРДАРГЫСЫ

(2) Сөз Ақтөбе облысындағы 2, 2005-г.

4. Le même règlement est modifié par insertion, après le paragraphe 1(2), de ce qui suit :

(3) Le ministre des Finances ou son représentant peut conclure et exécuter, au nom du gouvernement du Nunavut, un contrat ou une entente qui comporte le paiement d'une indemnité à une personne ou à un organisme mentionné aux alinéas (1)c) et d).

(4) Sur la recommandation du Conseil de gestion financière, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre des Finances ou son représentant peut conclure et exécuter, au nom du gouvernement du Nunavut, un contrat ou une entente qui comporte le paiement d'une indemnité à une personne ou à un organisme mentionné à l'alinéa (1)d).

(2) ▷Ա ԱՀԿ ՀՀԿԸՆԾ▷Ծ▷>ՀԵ ԺԴԱՌՆ 10, 2004.

9. (1) Հեծա օրենսդուրությունը հշտակացնելու համար պահանջվող օրենսդուրությունը կազմակերպվելու օրը՝ 2003 թվականի հունիսի 27-ին է:

(2) ▷ፋ ሰርሃዊ ፌርማበርሃሪዎች ዘመን 27, 2003.

ՀԱՅՈՒՅԾՈՎՆԱՌ Ա

Δεδέσιμο 1	Δεδέსιμο 2	Δεδέსιμο 3
<ul style="list-style-type: none"> ΛΓΔΣΟ-Σ-Σ ΔΕ-Σ-Σ 3 ΔΕ-Σ-Σ 3, 38 ΔΙΛ 39 ΔΕ-Β-Σ-Σ 28(1), ΚΡ-Ρ-Σ “βΓ/α”, “ΚΡ-Σ- ΓΣ-Σ” ΔΙΛ “γ-Σ-Σ Ο-Ρ-Σ βΗΛ-Α-Ρ-Σ” 	"ΜΩΝ/ΔΕΣ"	"ΜΩΝ"
<ul style="list-style-type: none"> ΔΕ-Β-Σ-Σ 28(1), ΚΡ-Ρ-Σ “Ρ-Β-Δ-”, “Δ-Σ-Δ-γ-Δ-γ-” ΔΙΛ “Ρ-Σ-Δ-Δ-Δ-” ΔΕ-Β-Σ-Σ 36(3) ‘-Β-Δ-Δ-Γ-’-Σ-Σ ΔΕ-Σ-Σ 39 	"ΜΩΝ/ΔΕΣ"	"ΜΩΝ"
<ul style="list-style-type: none"> ΔΕ-Β-Σ-Σ 30(1) ΔΕ-Σ-Σ 31 	“ΜΩΝ/ΔΕΣ, β-Δ-Σ, ‘-Β-Δ-’ ΜΩ-Γ-Σ ΔΙΛ γ-β-”	"ΜΩΝ, β-Δ-Σ, ΔΙΛ γ-Δ-Σ ΔΙΛ γ-Δ-Σ ΠΗΓ-Π"
<ul style="list-style-type: none"> ▷Δ-Δ-Δ-Δ-Γ-’-Σ ΔΕ-Β-Σ-Σ 30(3)(a) 	"a été édicté"	"a été édictée"
<ul style="list-style-type: none"> ΔΕ-Β-Σ-Σ 36(3) 	"β-Δ-Σ, ‘-Β-Δ-’- ΜΩ-Γ-Σ ΔΙΛ γ-β-"	"β-Δ-Σ-Γ, ‘-Β-Δ-’- ΜΩ-Γ-Σ ΔΙΛ γ-Γ-Σ"
<ul style="list-style-type: none"> ▷Δ-Δ-Δ-Δ-Γ-’-Σ ΔΕ-Σ-Σ 39 	"ou exécutée"	"ou exécutée"

ኋዕዳቸውን ስራ

ለመመልከት ማመልከት አገልግሎት

አጭር መሆኑ 1	አጭር መሆኑ 2	አጭር መሆኑ 3
• እናፈሰበኩል ሰነድ አጭር መሆኑ 2(3)	"ይህንም ስራ ስራ ስራ ስራ (1)"	"ይህንም ስራ ስራ ስራ ስራ (1)"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 2(3), አጭር መሆኑ 16(2)(d), አጭር መሆኑ 40(7)	"Qaujimajatuqangit inuit"	"Inuit Qaujimajatuqangit"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 20(1)	"dommages-intérets"	"dommages-intérêts"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 20(1)	"de ses actes, quiconque"	"de ses actes quiconque"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 20(2)	"Bénéficie de l'immunité, quiconque"	"Bénéficie de l'immunité quiconque"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 21 አጭር በበኩል ሰነድ (a)	"Bureau de l'Assemblée législative, et les personnes comparaissant"	"Bureau de l'Assemblée législative et les personnes comparaissant"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 21 አጭር በበኩል ሰነድ (a)	"leurs comités respectifs, sont exemptés"	"leurs comités respectifs sont exemptés"
• የልማት ስራ አጭር መሆኑ 69	"dissolution de l'Assemblée législative, demeure en poste"	"dissolution de l'Assemblée législative demeure en poste"
• እናፈሰበኩል በበኩል ሰነድ 73(a)	"section 6.1"	"subsection 6.1(2)"

ክፍል ፪ የሰንጠና አገልግሎት ቤት አዲስአበባ

መስቀል ልማት አገልግሎት ቤት አዲስአበባ የሰንጠና አገልግሎት ቤት አዲስአበባ የሰንጠና አገልግሎት ቤት አዲስአበባ

Column 1	Column 2	Column 3
• Δርጅቶ የሰንጠና አገልግሎት ቤት 2(1), (2), (4) ፌዴራል (5) ፌዴራል 6(2)	"Δርጅቶ የሰንጠና አገልግሎት ቤት"	"መስቀል ልማት አገልግሎት ቤት"
• Δርጅቶ የሰንጠና አገልግሎት ቤት 4 በበኩረት ደንብ (a)		
• Δርጅቶ የሰንጠና አገልግሎት ቤት 8(1)	"በበኩረት"	"መስቀል"

ANNEXE

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AFFECTÉS À L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 MARS 2005

CRÉDIT N° 1 : FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

<u>POSTE</u>	<i>OBJET</i>	<i>MONTANT</i>
<u>N°</u>		
1.	Assemblée législative	504 000 \$
	FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN : TOTAL	504 000 \$
	CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES : TOTAL	504 000 \$